

# ኢትዮጵያ ወዴት? ዘረኝነት፡ ተረኝነትና ስርዐት አልበኝነት!!!

ሃገራችን የምትጋዘበት የፖለቲካ ጎዳና የት እንደሚያደርሱን ከመቼውም ግዜ በላይ እርግጠኛ መሆን ያልቻልንበት ወቅት ቢኖር እሁን ነው። ተስፋ የተጣለበት የለውጥ ጎዞ መስመሩን ስቶ ጽንፈኞች የነገሱበት ምዕራፍ ውስጥ ከቶናል።

ኢትዮጵያችን ወዴት እየተንደረደረች እንደሆነ የሚታይ ነው። ከታላቅ ተስፋ ወደ አስፈሪ ስጋት! ከለውጥ ወደ ነውጥ! ከአንድነት ወደ መንደርተኝነት ።

ዲሞክራሲ ሰላምና ኢኮኖሚያዊ ለውጥን ከመገንባት ይልቅ ወደ ውድመት ዘረፋና ማህበራዊ ቀውስ ተሸጋግሯል። እኛነት ጠፍቶ እኔነት ነግሷል። የጋራ ራዕይ ብርቅ የፖለቲካው ሁኔታ ውስብስብ ሆኗል። የተረኝነት ስሜት ገኖ ልጋሙን በጥሷል።

ጠቅላይ ሚኒስትሩና ካቢኔያቸው ሃገር ሊመራበት የሚገባ ፍኖተ ካርታ ግልጽ ማድረግ አልቻሉም። ሕግና ስርዐትን የማስከበር አቅም አጥተዋል አለንም ሁን ብለው ትተውታል። አስቸኳይ መፍትሄ የሚያስፈልጋቸውን ብሄራዊ ጉዳዮች ችላ ሲሉ ተስተውሏል። የመንግስትና የጠቅላይ ሚኒስትሩ ትኩረት ተራ የገጽታ ግንባታ ላይ መሆኑ ይታያል።

በሃገር ውስጥ በሕወሃት መሪነት የትግራይ ሕዝብን ከአማራው ጋር ወደ ለየለት ጦርነት ለማስገባት ዝግጁቱን ጨርሷል። የጥላቻና ተከቦና ፕሮፓጋንዳው በስፋት ቀጥሏል። በኦነግ ድጋፍ የሚንቀሳቀሰው የሲዳማ አጅቶ የተባለ የሽብር ቡድን በክልልነት ጥያቄ ሽፍን ብሄር የለየ ጥቃትና ዘረፋ ፈጽሟል። አብያተ ክርስቲያናትን አቃጥሏል። በአዋሳ ከተማ ነዋሪዎችና በደቡብ ሕዝብ ላይ አስፈሪ ስጋት ደቅኗል።

ይህን የመሰለ ሃገር አውዳሚ ውጥረት በሚቻለውና በማንኛውም አቅም አስቀድሞ ማስወገድ የነበረበት መንግስት ጉዳዩን በእርቀት ከማየት ውጪ ምንም ሲያደርግ አይታይም። ሃገሪቷ ይህን መሰል አደጋ ተሸክማ በምትቃትበት ወቅት "የእራሷ አሮባት የሰው ታማሰላላች" እንዲሉ ጠቅላያችን አንዴ አስመራ ሌላ ግዜ ካርቱም የሱዳን ተቃዋሚዎች አደራዳሪ መሆንን ቅድሚያ ሰጥተዋል።

በባህር ዳር በአማራ ክልል መሪዎች እና በአዲስ አበባ የመከላከያ ኢትዮጵያ ሹሙ ላይ የተፈጸመው ግድያ የበዛ ግልጽነት ይጎለጻል ። ይህም በፈጠረው ክፍተት ጠቅላይ ሚኒስትሩንና ቡድናቸው ሕዝቡ እንዲጠራጠር በር ከፍቷል። በመሪዎቹ ላይ የተካሄደው ግድያ በነጻና ገለልተኛ አካል ምርመራ ተካሂዶ የጋራ መግባባት ላይ እንዳይደረስ መንግስት ፈቃደኛ ሳይሆን ቀርቷል።

ይባስ ብሎም አደጋውን አስታኮ በአማራ ብሄራዊ ንቅናቄ አባላትና አመራሮች ፡ በጋዜጠኞችና ፡ በአዲስ አበባ ም/ቤት (ባልደራስ) አባላት ላይ እራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ያወገዙት የሽብር ሕግ ፡ አመት ሳይሻገር መልሰው ንጽሃንን ማጥቂያ አድርገውታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ቃል ማጠፍና ተቃዋሚን በሃሰት መፈረጅን ከቀጠሉ ጥፍር ነቃይ መርማሪዎችንም ወደ ስራ ላለመመለሳቸው ምንም ዋስትና የለም ።

ለጌታቸው አሰፋ የእድብን ትግስት ያሳየ መንግስት ሕወሃትን መንካት የፈራ ወይም ያልፈለገ አመራር። የኦነግ አሃድ ትጥቅ አልፏቸው ማለቱን 20 ባንክ መዘረፍን አላውቅም ያለ መሪ ፡ አክራሪ የኦሮሞ ብሄርተኞች መሪን የለቀቀ አካሄድን መቆጣጠር ያልቻለ ወይም ያልፈለገ መንግስት ከብዕር ውጪ ምንም የአመጽ መሳሪያ የሌላቸውን ሰላማዊ ታጋዮች በሽብር ሕግ ማሰሩ ብዙዎችን አሳዘኗል። በጠቅላይ ሚኒስትሩና በላውጡ ሂደት ላይ መጥፎ አሻራ አሳርፏል።

በአንጻሩ ፡ ከዶር አብይ ስልጣን ማግስት ከተደበቀበት ጎራ ብቅ ያለው በሃምሳ አመት ታሪኩ አንዲት ጁብኛ መስራት ያልቻለው ያነገበው ጠመንጃ እላዩ ላይ እስኪዘግ ቁጭ ብሎ የኖረው ጨለምተኛና ጽንፈኛው የኦነግ መንግሥት ሰማይና ምድሩን ጨረቃና ከዋክብቱ ሁሉ የኔ ለኔ በሚል ስስታም የኬኛ ዘመቻ የላውጡን ተስፋ አጨንግፎ የውጥረት አየር በሃገሪቷ ላይ እንዲነግስ የራሱን ሚና ተጫውቷል።

የበታችነት ስነልቦና ያደቀቀቸውና የጥላቻ ስሜት የወጠራቸው እነዚህ በታላቁ ኦሮሞ ሕዝብ ስም የሚነግዱ ጥቂት የእናት ጡት ነገሾች ዘመኑ ከደረሰበት የግሎባላይዜሽን ከፍታ ሃገራችንና ሕዝባችንን ወደ ጋርዮሽ ዘመን ሊያወርዱ የጥላቻ ጉድጋድ በመቆፈር ተጠምደዋል።

በተዛባ የወራሪ ሰፋሪና መጤ የትርክት አሮጌ ጆልባ እየቀዘፈ ወሎ ለመድረስ የፈጠነው የኬኛ ሰራዊት በዚህ ግስጋሴው በስስት ንፋስ እየተገፋ ሕንድ ውቁያኖስ ገብቶ እንዳሰምጥ ሊመከር ይገባል።

ልክ ያጣው የተረኝነት ስግብግብ አጃንዳና መሪን የለሽ ጥላቻ ያሳወረው የኦሮሞ ልሂቅ ፡ ትላንት የኦሮሞ ሕዝብ ላይ ታሪክ ይቅር የማይለው ስቃይ ሲፈጽሙ ከኖሩት የሕወሃት ፋሽስቶች ጋር ዳግም ለመሰልፍ አብቅቶታል።

ሕወሃቶች ላለፉት 28 አመታት እስር ቤቱን ኦሮምኛ ተናጋሪ ያደረጉበት ሃቅ ተዘንግቶ። ትላንት ወለጋ ውስጥ ልጁ አራሳ ላይ እንድትቀመጥ የተደረገቸው እናት ሃዘን ሳይረሳ ፡ እግራቸው በጭካኔ ተቆርጦ ፡ የዘር ፍሬያቸው ፈርጦና ፡ ጥፍራቸው ተነቅሎ በስቃይ ያሉት አያሌ ግፍባን ወገኖቻችን ቁስል ሳይደርቅ በኦሮሞ ሕዝብ ስም የሚምሉ ምሁር ተብዬ ጨለምተኞች ሕወሃት ጫማ ስር ተመልሰው ሃገር ለማፍረስና የብሄር ግጭት ለመፍጠር መሰማራታቸው የኦሮሞ ሕዝብን ክብር እጅግ የሚያወርድና ታሪክ ይቅር የማይለው ወንጀል ነው።

ኢትዮጵያ የሁሉ ናት የአንዱ የግል ለሌላው የጋራ የሆነ ግዛትም ድንበርም ልዩ ተጠቃሚነትም ኖሮ አያውቅም ወደፊትም አይኖርም። ሰሜኑም ምዕራቡም ደቡቡም ሆነ ምስራቁ የሁላችን የጋራ ሃገር እንጂ የአንዱ ወይ የሌላው አይደለም። ጁግኖች አባቶቻችን በአራቱም ማዕዘን ድንበጌ ላይ ውድ ሕይወታቸውን የሰውት ለመንደርና ጎጣቸው ሳይሆን ለታላቁ ኢትዮጵያ ልዕልና ለሁሉም ሕዝቧ ክብር ነው።

ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ነው ፤ ኢትዮጵያም የኦሮሞ ናት! ይህን ሊፍቅና ሊያስቀር የሚችል ምንም ውሃ የሚቋጥር ምክንያት የለም። የኦሮሞ ልጆች ለኢትዮጵያ የግዛት አንድነትና ለወሰኗ ክብርና

ለሉዓላዊነቷ ወደር የሌለው መስዋዕትነት ሲከፍሉ ኖረዋል። በአለም የጥቁር ሕዝቦች ታሪክ ውስጥ ብቸኛ የነጻነት ባለቤት የመሆን ከፍታ ላይ የደረሰ ዜግነት ያለው ኩሩ ሕዝብም ሆኗል።

የዛሬዎቹ የበታችነት ስነልቦና የተጫናቸውና ጥላቻ የተሞሉ የታሪክ ምሁር ተብዬዎችና ፖለቲከኞች የኦሮሞን ሕዝብ ከተሰቀለበት የክብር ሰገነት አውርዷው የክብርና የኩራት ታሪኩን ነደው የባርነትንና የተገዥነትን የሃሰት ማቅ ሊያለብሱት ይራወጣሉ። የኦሮሞም ሆነ ሌላው ሕዝብ ችግሩና ጥያቄው ሰላም ልማት መልካም አስተዳደርና ዲሞክራሲ እንጂ የሕዝብ ለሕዝብ ግጭት አይደለም። አንድ እግራቸውን ውጪ ያደረጉ አክራሪ ሃይሎች በሕዝብ ሰላምና በሃገር ሕልውና ላይ እያካሄዱ ያለውን አፍራሽ እንስቃሴ ኢትዮጵያዊው ኦሮሞ በግዜ ሊታገላቸው ይገባል።

ኢትዮጵያዊ አሳቤ ዛሬ ላይ ጠንክሮ የሚወክለው ወገን አጥቷል። ትላንት በአንጋፉ ተቃዋሚነት ትግሉን ይመሩ የነበሩት የኦሮጌው ፖለቲካ ሃይሎች ሕዝቡን ክደው ለገዥዎች አድረዋል። ሚድያውም ሲቪክ ተቋማትም ከአደባባይ ጠፍተዋል አንዳዶቹም በአድርባይነት ተሰልፈዋል። የአደባባይ ምሁራን ደባሉ የነበሩትም አድሃሪ ሆነዋል። አንድነትን የሚሰብኩ አብሮነትን የሚያጸኑ ኢትዮጵያዊነትን የሚመሰክሩ ጉባዔዎች ነጥፈዋል። በተለይ በውጭ ሃገራት ጨርሶ ተዳፍኗል።

ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ወዴት የሚል የውደይት ፎረም ያስፈለገው። ክፍተቱን ለማጥበብ ከማሰብ ነው።

ዛሬ በሃገራችን በመሆን ላይ ያለው የተረኝነት ስሜት የጥላቻ ቅስቀሳና የተዛባ ትርክት ዝም ከተባለ ሃገር ሊያፈርስና ሕዝብ ሊያጫርስ ወደሚችል ምዕራፍ እንዳይሸጋገር መሪዎቹን ለማሳሰብ ሕዝቡን ማንቃትና ማደራጀት አስፈላጊ በመሆኑ ነው። ጭፍን ተቃውሞም ሆነ ጭፍን ድጋፍ ከሰለጠነ ማህበረሰብ የሚጠበቅ ባለመሆኑ በእውቀት በማስረጃና በሃቅ ላይ የተመሰረተ ሃገራዊ ግንዛቤ ለመፍጠር ነው። ይህን መሰሉን ፎረም ወደፊት በተጠናከረ ሁኔታ በተለያዩ ርዕሶች ላይ ማካሄዳችንን እንቀጥላለን።

ኢትዮጵያን እግዚያብሄር ይጠብቅልን!!

ኢትዮጵያ ወዴት? የውደይት ፎረም!